

**ዘኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በቤጁንግ ኢፌዲሪ ኤምባሲ በድምቀት ተከበረ፤ በዕለቱ የ14ሺህ አሜሪካ ዶላር በንድ ለመግዛት ቃል ተገብቷል፤**



ዘኛው የኢትዮጵያ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በቤጁንግ ኢፌዲሪ ኤምባሲ «ህገ-መንግስታችን ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ለሕዳሴያችን» በሚል መሪ ቃል ቅዳሜ ታህሳስ 15 ቀን 2009 ዓ.ም በድምቀት ተከብሯል። በዓሉ ላይ በቤጁንግና አካባቢው የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት፣ በቻይና በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ተማሪዎች፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ እንዲሁም የኤምባሲው ሠራተኞችና ቤተሰቦች በአጠቃላይ ከ230 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል።

በዓሉ በአገራችን ለዘመናት ተንሰራፍተው የዘለቁትን ጨቋኝ ሥርዓቶች በማስወገድ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን መብትና ነፃነት ለማስከበር በተደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል ተሰውተው ለዚህ ድል ላበቁን ሰማዕታት በአንድ ደቂቃ የህሊውና ፀሎት በማስታወስ ተጀምሯል።



በዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት በቻይና የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ስዩም መስፍን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሥርዓት ከሌሎች ፌዴራላዊ ሥርዓት ከሚከተሉ አገራት የሚለይበትን መሠረታዊ ባህሪ አስረድተዋል። በዚህም በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግሥት በአንቀጽ 52(1) ላይ ለፌዴራላዊ መንግሥትና ለክልሎች በግልፅ ያልተሰጠ ሥልጣን የክልሎች እንዲሆን እንደሚደንግግ አንስተው በሌሎች ፌዴራላዊ ሥርዓት እንደዚህ አይነት ተለይቶ ያልተሰጠ ሥልጣን (Residual Powers) ለፌዴራላዊ መንግሥት እንደሚሰጥ አብራርተዋል። በመሆኑም የየክልሉ መንግሥታት ብሎም ህዝቦች የዋናው ስልጣን ባለቤት መሆናቸውን አብራርተዋል።

ክቡር አምባሳደሩ ለብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሙብትና እንኩልነት ለማረጋገጥ በተደረገው ትግል ታሪካዊውን የተማሪዎች ትግል አነሳስና የተከፈለውን መስዋዕት አውስተው መነሻው የህዝብና የሀገር ፍቅር መሆኑን ገልፀዋል። በመጨረሻም “ሁለተኛ ዜጋ አድርጓቸው የነበረውን ሥርዓት በጥሰው ድል የተቀዳጁ ህዝቦች ቁልቁል እየደፋቸው ያለውን ድህነት በዛ ልክ ከሰበርንና ካሸነፍን ማንም የሚቀልድብን ሰው የለም” ያሉት ክቡር አምባሳደሩ ሁሉም ዜጋ ግዴታውን መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል።



በዓሉ በብሔሮችና ብሔረሰቦች ባህላዊ አለባበስ ያሸበረቀና በብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃዎች ታጅቦ በደመቀ ሁኔታ የተከበረ ሲሆን በዓሉን አስመልክቶ አስተያየት የሰጡ ተሳታፊዎች ኢትዮጵያ የብዙ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሀገር በመሆኗ ይህ በዓል ህዝቦቹ ለዘመናት የቆየውን የአብሮነት እሴታቸውን ማስጠበቅ የሚያስችል አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ወሳኝ ሚና ያለው መሆኑን በአጽንኦት ገልጸዋል። አክለውም ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የየራሱን ማንነት ሲያከብር አንድነታችን የበለጠ እየተጠናከረ እንደሚሄድና በልዩነት ላይ የተመሠረተው አንድነታችን ውበታችንና ጥንካሬያችን ነው የሚሉ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል።



በዓሉ ላይ የተገኙት የቻይና መከላከያ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች ክቡር አምባሳደር ስዩም መስፍን በዩኒቨርሲቲው ተገኝተው በሰልጠና ላይ ለሚገኙ የተለያዩ አገራት የመከላከያ አባላት በቻይና-አፍሪካ ትብብር ዙሪያ ላይ ላደረጉት ገለፃ ምስጋና አቅርበው ላበረከቱት አስተዋጽኦ ማስታወሻ የሚሆን ሽልማት አበርክተውላቸዋል።

የበዓሉን አከባቢ ምክንያት በማድረግ በህዝባችን ተሳትፎ እየተገነባ ለሚገኘው ህዳሴ ግድብ ግንባታ የኤምባሲው ዲፕሎማቶች በ14ሺህ ቦንድ ለመግዛት ቃል ገብቷል።

ዜናውን ያዘጋጀው የቤጂንግ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ነው።